



ትገረን ጸተን ላግፀታን

Tingi and the cows



 Ingrid Schechter

Ingrid Schechter

 Daniel Berhane Habte

|| 2

ትገረን / English  



Global Storybooks


globalstorybooks.net


ትገረን ጸተን ላግፀታን / Tingi and the

COWS

 Ingrid Schechter


Ingrid Schechter

 Daniel Berhane Habte (ti)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License. <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>





ቴንጊ ምስ ዓባዩ ይኛመጥ ነበረ።


...


Tingi lived with his grandmother.

He used to look after the cows with her.

...

ግላጽ ከጽሃፊው ጋር በቦታው ላይ ሲሆን፡፡






ሓደ መዓልቲ እቶም ወታሃደራት መጹኑም።

...


One day the soldiers came.



የተገለጹት ለሁሉም።

...


They took the cows away.



ሁሉም የተገለጹት ለሁሉም።

...

They crept home very quietly.



ቲንጊን ዓባዩን ሃዲሞም ተሓብኡ።

...

Tingi and his grandmother ran away and hid.



መሬት ደሐነ ሰላም ምስኩህ፡ ቲንጊን ዓባዩን ካብ ዝተሓብእዎ ወጺኡዎ።


...

When it was safe, Tingi and his grandmother came out.

ካህን ዘመድ ጽሁፍ ቅዱስ ተሰጥዎ ለእኛ።

...

They hid in the bush until night.





ጽሁፍ ቅዱስ ተሰጥዎ ለእኛ።

ጽሁፍ

...

One of the soldiers put his foot right on him, but he kept quiet.






ሽዑ እቶም ወታሃደራት ተመሊሶም መጹ።

...

Then the soldiers came back.



ንቲንጊ ዓባዩ ብአቕጽልቲ ሽፊና ሓብኣቶ።

...

Grandmother hid Tingi under the leaves.